



- ወይንስ ለምርጫ ተገዳሪ ሆኖ ለሀገር ጥቅም ላይ ሚገባ መሆኑን ለማረጋገጥ ለፌዴራል ግንባታ ሚኒስቴር ጋር ጋራ ስራ ማድረግ ይገባል፡፡
- ለፌዴራል ግንባታ ሚኒስቴር ጋር ጋራ ስራ ማድረግ ይገባል፡፡
- ወይንስ ለምርጫ ተገዳሪ ሆኖ ለሀገር ጥቅም ላይ ሚገባ መሆኑን ለማረጋገጥ ለፌዴራል ግንባታ ሚኒስቴር ጋር ጋራ ስራ ማድረግ ይገባል፡፡
- ወይንስ ለምርጫ ተገዳሪ ሆኖ ለሀገር ጥቅም ላይ ሚገባ መሆኑን ለማረጋገጥ ለፌዴራል ግንባታ ሚኒስቴር ጋር ጋራ ስራ ማድረግ ይገባል፡፡

ጥቅም ላይ ሚገባ መሆኑን ለማረጋገጥ ለፌዴራል ግንባታ ሚኒስቴር ጋር ጋራ ስራ ማድረግ ይገባል፡፡



## NOTICE

This is to inform the public of Kangirsuk that the Call for Nominations is open for the position of community director of Makivik Corporation.

As of Thursday, January 26, 2017, you may request for a nomination form from the Local Municipality or by calling toll free 1-877-625-4845, or 819-964-2925 ext. 279 for Annie Kumarluk, the Chief Returning Officer.

The **Deadline** to send the nomination forms is **Monday, February 6, 2017** before **5:00 p.m.** The nomination forms are to be forwarded to the Corporate Secretary, by fax at **514-745-0364** or **819-964-2613** or at **apadlayat@makivik.org**.

An **Advance Poll** is scheduled for **Thursday, February 16, 2017** from 10:00 a.m. 'til 6:00 p.m. The **Election Day** for Kangirsuk's Community Director shall be held on **Thursday, February 23, 2017** from 10:00 a.m. 'til 6:00 p.m. If required in the event that no candidate is able to obtain a majority of the votes, a **Runoff election** between the two (2) candidates earning the most votes will be held on Thursday, March 9, 2017 from 10:00 a.m. 'til 6:00 p.m.

The following persons shall not be nominated or elected as Community Director of the Corporation:

- any person who is not affiliated or not residing ordinarily in the mentioned community;
- any person who is an undischarged bankrupt;
- any person who is not a beneficiary of the James Bay and Northern Quebec Inuit Agreement;
- any person who has been convicted of an indictable offense punishable by imprisonment for two (2) years or more; such disqualifications shall continue for five (5) years after the term of imprisonment fixed by the sentence and, if only fined is imposed or the sentence suspended, for five (5) years from the date of the conviction, unless the person has obtained a pardon for such indictable offense;
- any person who has any outstanding debts of any nature or kind with the corporation and/or one of its subsidiaries which have remained unpaid for more than ninety (90)

- days, or a person who failed in the past to honour a debt which remains unpaid to the Corporation and/or one of its subsidiaries;
- Save and except, for any person nominated or elected as the representative of the community of Chisasibi on the Board of Directors during the period 2010-2015, any person who is not fluent in Inuktitut will not be elected or nominated.
  - Any person, other than an executive director of the Corporation, who is an employee of the Corporation or one of its subsidiaries;
  - Any person whose actions, activities or relationships could have, directly or indirectly, the effect of disqualifying the Corporation and/or its affiliates from eligibility for contracts with any public body.

Issued at Kuujjuaq, Nunavik, Quebec, this 25<sup>th</sup> day of January 2017.